



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሦስተኛ ዓመት ቁጥር ፳፱
አዲስ አበባ — የካቲት ፳፯ ቀን ፲፱፻፹፱

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

3rd Year No. 24
ADDIS ABABA – 6th March, 1997

ማዕ-ጫ

አዋጅ ቁጥር ፳፮/፲፱፻፹፱ ዓ.ም.

የመንገድ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ ገጽ ፫፻፷፩

CONTENTS

Proclamation No. 66/1997

Road Fund Establishment Proclamation Page 361

አዋጅ ቁጥር ፳፮/፲፱፻፹፱

የመንገድ ፈንድ ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

የመንገድ ልማት ጥገናና ማሻሻያ ለአገሪቱ የተቀላጠፈ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት አስፈላጊ በመሆኑ፡

የመንገድ ጥገና በቁና የማያቋርጥ የገንዘብ ፈሰስ የሚሻ ሆኖ በመገኘቱ፡

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

፩. ስጦታ

ይህ አዋጅ «የመንገድ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፳፮/፲፱፻፹፱» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡

፩. «መንገድ» ማለት አውራ ጎዳና፣ የገጠር መንገድና የከተማ መንገድ ሲሆን ድልድይን ይጨምራል፡፡

PROCLAMATION NO. 66/1997

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF ROAD FUND

WHEREAS, the development, maintenance and rehabilitation of roads are essential for an accelerated socio-economic development of the country;

WHEREAS, the maintenance of roads requires adequate and sustainable flow of fund;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby Proclaimed as follows:

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the "Road Fund Establishment Proclamation No. 66/1997."

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context requires otherwise:

- 1) "Road" means highway, rural road and urban road and includes bridge;

የንዱ ዋጋ } 3.40
Unit Price }

ነጋሪት ጋዜጣ ሥነ-ጥቅ ቁጥር ፳፱
Negarit G.P.O.Box 80.001

- ፪. «የመንገድ ደንብ አርምጃዎች» ማለት በመንገድ አጠቃቀም ላይ አደጋ እንዳይደርስ የሚከላከሉ ሥራዎችን መሥራትና የትራፊክ እንቅስቃሴ መቆጣጠሪያ ምልክቶችንና መሳሪያዎችን በመንገድ ላይ ማኖርን ያጠቃልላል ።
- ፫. «የመንገድ ተጠቃሚ» ማለት የተሽከርካሪ ባለቤት ወይም የመንገድ ትራንስፖርት ተጠቃሚ የሆነ ማንኛውም ሰው ነው ።
- ፬. «ባለሞተር ተሽከርካሪ» ማለት በሚካኒካል ወይም በኤሌክትሪክ ኃይል የሚንቀሳቀስ ሆኖ የጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪ ፣ የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ፣ የግል አውቶሞቢል ፣ ጎታች መኪና ወይም ባለሞተር ብስክሌት በሚል ስያሜ የሚጠራ ተሽከርካሪ ነው ።
- ፭. «መንግሥት» ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ነው ።
- ፮. «ክልል» ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፯ የተጠቀሰው ማንኛውም ክልል ሲሆን ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም ሲባል የአዲስ አበባ እና የድራዳዋ አስተዳደርንም ይጨምራል ።
- ፯. «የመንገድ ኤጀንሲ» ማለት መንገዶችን ለማልማት ፣ ለመጠገንና ለማስተዳደር ኃላፊነት የተሰጠው የመንግሥት ፣ የክልል ወይም የከተማ አስተዳደር አካል ነው ።
- ፰. «ቦርድ» ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳(፩) (ሀ) መሠረት የተቋቋመ የመንገድ ፈንድ ቦርድ ነው ።
- ፱. «ሰው» ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው ።
- ፲. **መቋቋም**
የመንገድ ፈንድ (ከዚህ በኋላ «ፈንድ» እየተባለ የሚጠራ) ቋሚ የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ የገንዘብ ሚኒስቴር በሚከፍተው ልዩ የባንክ ሂሳብ ውስጥ ተቀማጭ እንዲሆን በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል ።
- ፳. **የፈንዱ ዓላማ**
የፈንዱ ዓላማ ለመንገድ ጥገናና ለመንገድ ደንብ አርምጃዎች የሚያስፈልጉትን ወጪዎች የመሸፈን ይሆናል ።
- ፳፩. **የፈንዱ ምንጮች**
 - ፩. ፈንዱ ከሚከተሉት ምንጮች ይሰበሰባል ፡
 - ሀ) በመንግሥት ከሚመደብ በጀት ፡
 - ለ) ለመንገድ ጥገና ከተጣለ የነዳጅ ታሪፍ ፡
 - ሐ) በክብደት ላይ ከተመሠረተ ዓመታዊ የተሽከርካሪ ፈቃድ ማደሻ ክፍያ ፡
 - መ) ከተፈቀደው ክብደት በላይ በመጫን ከሚጣል ቅጣት ፡
 - ሠ) እንደአስፈላጊነቱ ከሚጣል ከማናቸውም ሌላ የመንገድ ታሪፍ ።
 - ፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ (ሐ) ድንጋጌ መንገዶችን በሚጠቀሙ ባለሞተር ተሽከርካሪዎች ላይ ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል ።
- ፳፪. **የፈንዱ ተሰባሳቢ ገንዘብ**
 - ፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳(፩) (ለ) ፣ (ሐ) ፣ (መ) እና (ሠ) መሠረት የሚሰበሰበው ገቢ መጠን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ይወሰናል ።
 - ፪. በመንግሥት የሚመደበው በጀት በየወሩ መጀመሪያ በፈንዱ ሂሳብ ገቢ ይደረጋል ።
 - ፫. ለመንገድ ጥገና የተጣለ የነዳጅ ታሪፍ የሚሰበሰበውና በፈንዱ ሂሳብ ገቢ የሚደረገው በኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት አማካይነት በየወሩ መጨረሻ ይሆናል ።

- 2) "Road safety Measures" include carrying out of works necessary for the prevention of accident in the use of roads and the placement of traffic control posts and devices on roads;
 - 3) "Road User" means owner of a motor vehicle or a beneficiary of road transport;
 - 4) "Motor Vehicle" means a vehicle moving by mechanical or electrical power classified as truck, public service vehicle, private motor car, truck tractor or motorcycle;
 - 5) "Government" means the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;
 - 6) "Region" means any region referred to in Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes, for purposes of the implementation of this Proclamation, the Administration of Addis Ababa and of Dire Dawa;
 - 7) "Road Agency" means a Federal, Regional or Municipal organ responsible for the development, maintenance and administration of roads;
 - 8) "Board" means the Road Fund Board established under Article 8 (1) (a) of this Proclamation;
 - 9) "Person" means a natural or a juridical person.
3. *Establishment*
The Road Fund (hereinafter "the Fund") is hereby established as a permanent financial resource to be deposited in a special account to be opened by the Ministry of Finance.
4. *Objectives of the Fund*
The objectives of the Fund shall be to finance the maintenance of roads and road safety measures.
5. *Sources of the Fund*
- 1) The Fund shall be collected from the following sources:
 - (a) budget allocated by the Government;
 - (b) road maintenance fuel levy;
 - (c) annual vehicle licence renewal fee based on axle load;
 - (d) overloading fine;
 - (e) any other road tariff levied as may be necessary.
 - 2) The provisions of sub-Article 1 (c) of this Article shall apply to all motor vehicles using roads.
6. *Collection of Fund*
- 1) The rate of revenue to be collected under Article 5 (1) (b), (c), (d) and (e) of this Proclamation shall be determined by the council of Ministers.
 - 2) The budget allocated by the Government shall be deposited in the account of the Fund at the beginning of every month.
 - 3) The road maintenance fuel levy shall be collected by the Ethiopian Petroleum Enterprise and shall be deposited in the account of the Fund at the end of every month.

፬. በክብደት ላይ የተመሠረተ ዓመታዊ የተሽከርካሪ ፈቃድ ማደሻ ክፍያ የሚሰበሰበውና በፈንዱ ሂሳብ ገቢ የሚደረገው በእያንዳንዱ ክልል የትራንስፖርትና መገናኛ ቢሮ ወይም አግባብ ባለው ሌላ የክልሉ አካል ሲሆን የተሰበሰበው ገንዘብ እስከየወሩ መጨረሻ ገቢ ይሆናል።

፭. ከተፈቀደው ክብደት በላይ በመጫን የሚጣል የገንዘብ ቅጣት የሚሰበሰበውና በፈንዱ ሂሳብ ገቢ የሚደረገው የተሽከርካሪ ክብደት መቆጣጠሪያ ደንብን ለማስፈጸም ሥልጣን በተሰጠው አካል ሲሆን የተሰበሰበው ገንዘብ እስከየወሩ መጨረሻ ገቢ ይሆናል።

፮. እንደአስፈላጊነቱ ከሚጣል ከማናቸውም ሌላ የመንገድ ታሪፍ የሚገኝ ገቢ የሚሰበሰበውና በፈንዱ ሂሳብ ገቢ የሚደረገው የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚሰይመው አካልና በሚወስነው ጊዜ ይሆናል።

፯. በዚህ አንቀጽ መሠረት ገንዘብ በፈንዱ ሂሳብ ገቢ ያደረገ ማንኛውም አካልና የገንዘብ ሚኒስቴር በየወሩ ማብቂያ ከ፲፭ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ስለገቢው ለቦርዱ ሪፖርት ያቀርባሉ።

፯. ስለክፍያዎች

ከፈንዱ ሂሳብ ገንዘብ ወጭ ሆኖ የሚከፈለው በጸደቀው ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም መሠረት ለተከናወኑ ሥራዎች ፣ ለተገዙት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ሲሆን አከፋፈሉም ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይሆናል።

፰. ስለፈንዱ አካላት

- ፩. ፈንዱ ፡
 - ሀ) ከመንግሥት ፡ ከክልሎችና ከመንገድ ተጠቃ ሚዎች የሚወከሉ አካላት የሚገኙበት ቦርድ ፡ እና
 - ለ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ ጽሕፈት ቤት ፡ ይኖረዋል።
- ፪. የቦርዱ ተጠሪነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል።

፱. ስለቦርድ አካላት

- ፩. የቦርዱ አካላት ቁጥርና የአወካከላቸው ሥርዓት በመንግሥት ይወሰናል።
- ፪. የቦርዱ ሰብሳቢ በመንግሥት ይሰየማል።
- ፫. የቦርዱ አካላት የሥራ ዘመን ሁለት ዓመት ይሆናል። ሆኖም ማንኛውም አካል በወከለው አካል ለተጨማሪ ሥራ ዘመናት እንደገና ሊመደብ ይችላል።
- ፬. አንድን የቦርድ አካል የመደብ አካል በማናቸውም ጊዜና ምክንያት ሊያነሳውና በሌላ ሊተካው ይችላል።
- ፭. የቦርድ አካላት ቁጥር በሞት ፣ ሥራን በፈቃድ በመልቀቅ ወይም በማናቸውም ሌላ ምክንያት ቢቀንስ ክፍት ቦታው በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ይሞላል።
- ፮. የቦርዱ ሥልጣን በቦርዱ አካላት ቁጥር ማነስ ምክንያት አይነካም።
- ፯. ማንኛውም የቦርድ አካል በቦርዱ ውስጥ ካለው ሥራ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚጋጭ ማንኛውም ተግባር ማከናወን የለበትም። በቦርዱ ውስጥ ካለው ሥራ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚጋጭ ጉዳይ ሲያጋጥመው ይህንኑ ለቦርዱ በማሳወቅ ጉዳዩ ከሚታይባቸው የቦርዱ ስብሰባዎች ሁሉ ራሱን ማግለል አለበት።

- 4) The annual vehicle licence renewal fee, imposed on the basis of axle load, shall be collected by the Transport and Communication Bureau or any other appropriate organ of each Region and shall be deposited in the account of the Fund until the end of every month.
- 5) The overloading fine shall be collected by the organ authorized to enforce vehicle overloading control Regulations and shall be deposited in the account of the Fund until the end of every month.
- 6) The revenue from any other tariff, to be levied as may be necessary, shall be collected by the organ designated by the Council of Ministers and shall be deposited in the account of the Fund within the time limit specified by the Council.
- 7) Any organ which has deposited money in the account of the Fund in accordance with this Article and the Ministry of Finance shall report to the Board within fifteen days after the end of every month.

7. Disbursement

Disbursement of the Fund shall only be made for the works performed and for goods and services procured as set out in the approved annual programme and according to procedures established by the Board.

8. Organs of Fund

- 1) The Fund shall have:
 - (a) a Board constituting members representing the Government, Regions and road users;
 - (b) an autonomous office having its own juridical personality.
- 2) The Board shall be accountable to the Prime Minister.

9. Members of the Board

- 1) The number of members of the Board and procedures governing the manner of their representation shall be determined by the Government.
- 2) The Chairman of the Board shall be designated by the Government.
- 3) The term of office for any member of the Board shall be two years; provided, however, that he may be re-assigned for additional terms of office by the organ which nominated him.
- 4) Any organ which has assigned a member of the Board may, at any time and for reason, recall and replace him by another.
- 5) In the case of reduction in the number of members of the Board due to the death or resignation of a member or due to any other reasons, the vacant post shall be filled within three months.
- 6) The competence of the Board shall not be affected by such reduction in the number of its members.
- 7) Any member of the Board shall not engaged in any activity that may be directly or indirectly conflicting with his capacity as a Board member. When the member encounters a conflict of interest, either direct or indirect, he shall disclose such conflict to the Board and withdraw from all meetings of the Board at which such matters are discussed.

፲. የቦርድ ሥልጣንና ተግባር

- ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡
 - ፩. ፈንድን ያስተዳድራል፡
 - ፪. ስለፈንዱ አሰባሰብና ከፈንዱ ገንዘብ ወጪና ተከፋይ ስለሚሆንበት ሥርዓት መመሪያ ያወጣል፡
 - ፫. ለፈንዱ መግባት ያለባቸው ገቢዎች በወቅቱ መሰብሰባቸውንና በፈንዱ ሂሳብ መግባታቸውን ያረጋግጣል፡
 - ፬. የመንገድ ኤጀንሲዎችን ዓመታዊ የመንገድ ጥገና ፕሮግራሞች ከመጽደቃቸው በፊት ይገመግማል፡ ፕሮግራሞቹ በተቀናበረና በተቀናጀ ዘዴ እንዲዘጋጁ ያማክራል፡
 - ፭. በዓመቱ ውስጥ በፈንዱ የሚሸፈኑ ሥራዎችን በተመለከተ ለመንግሥት ሃሳብ ያቀርባል፡ ሲፈቀድም በዕቅዱ መሠረት የፈንዱን ገንዘብ ያከፋፍላል፡
 - ፮. በፈንዱ አከፋፈል ላይ ተጠያቂነትና ግልጽ አሠራር መኖሩን ያረጋግጣል፡
 - ፯. የመንገድ ኤጀንሲዎችን የሥራ አመራር ሪፖርቶች እየተቀበለ ይገመግማል፡ የፈንዱን አጠቃቀም በተመለከተ የሚጠናቀሩ ሪፖርቶችን አዘገጃጀት ይቆጣጠራል፡
 - ፰. በፈንዱ የተከናወኑትን የመንገድ ጥገና እና የመንገድ ደኅንነት እርምጃዎች ተግባራት፡ የፋይናንስና የቴክኒክ አዲት ያስደርጋል፡ የአዲት ሪፖርቶችን ይገመግማል፡ በአዲት ሪፖርቶቹ መሠረት ተገቢ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ያረጋግጣል፡
 - ፱. ለመንገድ ጥገና ፕሮግራም የሚያስፈልጉ ተጨማሪ የፋይናንስ ምንጮችና የታሪፍ ደረጃዎችን በተመለከተ ለመንግሥት ሃሳብ ያቀርባል፡
 - ፲. ከመንገድ ጥገናና ከፈንዱ ጋር በተያያዙ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ መንግሥትን ያማክራል፡
 - ፲፩. በአዲተር የተመረመረ የፈንዱ ዓመታዊ ሂሳብ እንዲጠናቀርና ይፋ እንዲሆን ያደርጋል፡
 - ፲፪. አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አማካሪ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፡ ሥራቸውን ይመራል፡ ያስተባብራል።

፲፩. የቦርድ ስብሰባዎች

- ፩. የቦርዱ መደበኛ ስብሰባ በየሦስት ወሩ አንድ ጊዜ ይደረጋል፡ ሆኖም በስብሰባው ሲጠራ ቦርዱ በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል።
- ፪. በቦርዱ ስብሰባ ላይ አብዛኛው አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።
- ፫. የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው ከተገኙ አባላት በአብዛኛው ድምጽ ሲደገፍ ነው። ሆኖም ድምጹ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰባው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።
- ፬. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፲፪. ስለፈንዱ ጽሕፈት ቤት

- ፩. የፈንዱ ጽሕፈት ቤት ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ይሆናል።
- ፪. ጽሕፈት ቤቱ በቦርዱ አቅራቢነት በመንግሥት የሚሾም አንድ ኃላፊና አስፈላጊው ሠራተኞች ይኖሩታል።

፲፫. የጽሕፈት ቤቱ ሥልጣንና ተግባር

ጽሕፈት ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡

10. Powers and Duties of the Board

The Board shall have the powers and duties to:

- 1) administer the Fund;
- 2) issue directives to define collection and disbursement procedures of the Fund;
- 3) ensure the timely collection and deposit of accrued revenues of the Fund;
- 4) review, before approval, the annual road maintenance programmes of the road Agencies; advise towards the integrated and coordinated designing of the programmes;
- 5) submit to the Government yearly proposals regarding works to be financed by the Fund; and, upon approval, allocate the Fund on the basis of the programmes;
- 6) ensure transparency and accountability in the disbursement of the Fund;
- 7) receive and review management reports of the Road Agencies and supervise the preparation of consolidated reports regarding utilization of the Fund;
- 8) initiate financial and technical audits of road maintenance and road safety measure activities, review audit reports and ensure that the necessary actions are taken according to the recommendations thereof;
- 9) recommend to the Government additional sources and level of tariffs required to finance road maintenance programmes;
- 10) advise the Government on policy matters related to the fund and the maintenance of roads;
- 11) cause the consolidation and publication of audited annual accounts of the Fund;
- 12) establish advisory committees when it finds it necessary, and supervise and coordinate their activities.

11. Meetings of the Board

- 1) The Board shall held its regular meetings once every three months; provided, however, that extraordinary meetings of the Board may be held at any time when called by the chairman.
- 2) The presence of the majority of the members at any meeting of the Board shall constitute a quorum.
- 3) Any decision of the Board shall be passed by a majority of votes of members present at a meeting; in case of a tie, the chairman shall have a casting vote.
- 4) The Board may, without prejudice to the provisions of this Article, adopt its own rules of procedures.

12. Office of the Fund

- 1) The Office of the Fund shall have its head office in Addis Ababa.
- 2) The Office shall have a Head to be appointed by the Government upon the recommendation of the Board and the necessary staff.

13. Powers and Duties of the Office

The Office shall have the powers and duties to:

- ፩. የቦርዱ ውሳኔዎችና መመሪያዎች በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል ፡ የረጋግጣል ፡
- ፪. የፈንዱን ሂሳብና ሪከርድ ይይዛል ፡
- ፫. የቦርዱን ሥራ አመራር ስብሰባዎች ሪከርዶች ይይዛል ፡
- ፬. ለፈንዱ መግባት የሚገባው ገንዘብ ሁሉ በወቅቱ በፈንዱ ሂሳብ ገቢ መደረጉን ይከታተላል ፡
- ፭. የፈንዱን የሂሳብ መግለጫዎች እያዘጋጀ በየዓመቱ ለቦርዱ ያቀርባል ፡
- ፮. ስለፈንዱ ገቢዎችና አጠቃቀም ፡ ስለመንገድ ጥገና ጠቀሜታ ፡ መንገድን አለመጠገን ስለሚያስከትላቸው ውጤቶች ፡ ጥራት ያለው መንገድ ለተጠቃሚዎች ስለሚያስገኘው ቁጠባና ስለመሳሰሉት የሕዝብ ግንኙነት ሥራዎችንና ወቅታዊ ሕትመቶችን ያመነጫል፣ ያሠራጫል ፡
- ፯. የንብረት ባለቤት ይሆናል ፡ ውል ይዋዋላል ፡ በስሙ ይከሰሳል ፡ ይከሰሳል ።

፲፬. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ከቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የጽሕፈት ቤቱን ሥራዎች ያቅዳል ፡ ይመራል ፡ ያስተዳድራል ።
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር ላይወሰን ፡ የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ፡
 - ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፫ የተመለከቱትን የጽሕፈት ቤቱን ሥልጣንና ተግባሮች ሥራ ላይ ያውላል ፡
 - ለ) የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግን መሠረታዊ ዓላማዎች በመከተል ቦርዱ በሚያጸድቀው መመሪያ መሠረት የጽሕፈት ቤቱን ሠራተኞች ይቀጥራል ፡ ያስተዳድራል ፡
 - ሐ) የጽሕፈት ቤቱን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል ፡ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል ፡
 - መ) ለጽሕፈት ቤቱ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል ፡
 - ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ጽሕፈት ቤቱን ይወክላል ፡
 - ረ) የጽሕፈት ቤቱን ዓመታዊ እና አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ሁሉ የሥራ ክንውን ሪፖርት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል ፡
 - ሰ) ከቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።
- ፫. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ለጽሕፈት ቤቱ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባርን በከፊል ለጽሕፈት ቤቱ ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል ።
- ፬. እርሱን ሙሉ ለሙሉ ተክቶ ከ፴ ቀናት ለሚበልጥ ጊዜ የሚሠራ ኃላፊ ሲወክል ውክልናው በቅድሚያ ለቦርዱ ቀርቦ መጽደቅ አለበት ።

፲፭. በጀት

- ፩. የጽሕፈት ቤቱ በጀት በመንግሥት ይመደባል ።
- ፪. የፈንዱ የበጀት ዓመት ከሐምሌ ፩ ቀን ጀምሮ ሰኔ ፴ ቀን ያበቃል ።

፲፮. ስለኦዲት

- ፩. ለዋናው ኦዲተር በሕግ የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ፡ የፈንዱ ሂሳብ ቦርዱ በሚሰይመው የውጭ ኦዲተር በየዓመቱ ይመረመራል ።

- 1) follow up and ensure the proper implementation of decisions and directives of the Board;
- 2) maintain the accounts and records of the Fund;
- 3) keep all records of the affairs and meetings of the Board;
- 4) follow up the timely collection and deposit of accrued revenues of the Fund;
- 5) prepare and submit to the Board annual financial reports of the Fund;
- 6) initiate public relation actions and regular publications on the revenues and utilization of the Fund, importance of road maintenance, consequences of omitted maintenance, users' savings from good quality road and the like and disseminate the publications thereof;
- 7) own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name.

14. Powers and Duties of the Head of the Office

- 1) The Head of the Office shall, subject to the general directives of the Board, plan as well as direct and administer the activities of the Office.
- 2) Without limiting the generality of sub-Article (1) of this Article, the Head of the office shall:
 - (a) exercise the powers and duties of the Office specified under Article 13 of this Proclamation;
 - (b) employ and administer the employees of the Office in accordance with directives to be issued by the Board following the basic principles of the federal civil service laws;
 - (c) prepare and submit to the Board the annual budget and work programme of the office; implement same upon approval;
 - (d) effect expenditure in accordance with the approved budget and work programme of the office;
 - (e) represent the Office in all its dealings with third parties;
 - (f) prepare and submit to the Board, annually and whenever required, activity reports of the Office;
 - (g) perform such other duties as may be given to him by the Board.
- 3) The Head of the Office may delegate part of his powers and duties to the employees of the Office to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Office.
- 4) In case of delegation to an official to act on behalf of the Head of the Office, for more than thirty (30) days, prior approval by the Board is required.

15. Budget

- 1) The budget of the Office shall be allocated by the Government.
- 2) The fiscal year of the Fund shall commence on the 1st of Hamle and shall end on the 30th of Sene.

16. Auditing

- 1) Without prejudice to the powers conferred by law to the Auditor general, the accounts of the Fund shall be audited annually by external auditors designated by the Board.

፪. ሂሳብ የሚመረመረው በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ባለው የሂሳብ ምርመራ መርሆዎችና ሥርዓት መሠረት ሆኖ የአዲት ሪፖርቱ በርዱና የገንዘብ ሚኒስቴር አስተያየት እንዲሰጡበት ይቀርባላቸዋል ።

፫. የቴክኒክ ምርመራ በተመረጡ ተግባራት ላይ በየዓመቱ ይከናወናል ።

፲፯. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች
ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ በዚህ አዋጅ በተደነገገባቸው ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም ።

፲፰. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ
ይህ አዋጅ ከየካቲት ፳፯ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል ።

አዲስ አበባ የካቲት ፳፯ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

2) The auditing shall be carried out in accordance with internationally accepted auditing principles and procedures; and the audit reports shall be submitted to the Board and the Ministry of Finance for their comments.

3) Technical audits shall be carried out annually on selected activities.

17. *Inapplicable Laws*
No law shall, in so far it is inconsistent with this Proclamation, have force of effect in respect of matters provided for by this Proclamation.

18. *Effective Date*
This Proclamation shall enter into force as of the 6th day of March, 1997.

Done at Addis Ababa, this 6th day of March, 1997.

NEGASO GIDADA (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት
BERHANENA SELAM PRINTING ENTERPRISE